






# እናንሲና ጥበብ

-  Ghanaian folktale
-  Wiehan de Jager
-  Mezemir Girma
-  amharisk
-  nivå 3

(uten bilder)



በድሮ ዘመን ሰዎች ምንም አያውቁም ነበር። ሰብል እንዴት እንደሚዘራ፣ ሽመናም ሆነ የአንጥረኝነት ስራ እንዴት እንደሚሰራ ምንም ሃሳብ አልነበራቸውም። በሰማይ ያለው ንጹህ የተባለው አምላክ ግን የዓለምን ሁሉ ጥበብ ይዞ ነበር። በአንድ ገንቦም ውስጥ በጥንቃቄ አስቀምጦት ነበር።



ከዕለታት አንድ ቀን ንግሜ ይህን የዕውቀት ገምገማ ለአናንሲ  
ለመስጠት ወሰነ። አናንሲ የሸክላውን ገንቦ ባየ ቁጥር አንድ አዲስ  
ነገር ያገኝ ነበር። ያስደስት ነበር!



ገብጋባው አናንሲ <<ይህን ገንቦ በአንድ ትልቅ ዛፍ ጫፍ በጥንቃቄ  
አስቀምጠዋለሁ። ከዚያም ሁሉም የኔው ይሆንልኛል!>> ሲል  
አሰበ። አንድ ረጅም ክርም ገምዶ በሽክላው ገንቦ ዙሪያ አሰረ፤  
ከዚያም በሆዱ ዙሪያ ጠመጠመ። ዛፉንም መውጣት ጀመረ።  
ገንቦው አሁንም አሁንም ጉልበት ጉልበቱን እየመታው ዛፍ  
መውጣቱ ከበደው።



ይህን ሁሉ ጊዜም የአናንሲ ትንሽ ልጅ ከዛፉ ስር ቆሞ  
እየተከታተለው ነበር። እሱም <<አዝላኸው ብትወጣ አይሻልም  
ወይ?>>አለው። አናንሲ ጥበብ የያዘውን የሸክላ ገንቦ ከጀርባው  
ለማሰር ሞከረ፤ እውነትም አመቺ ነበር።



ባጭር ጊዜም ከዛፉ ጫፍ ደረሰ። እዚያም ቆም አለና <<ይህ ሁሉ  
ዕውቀት የኔ እንዲሆን ነው የተፈለገው፤ ግን ይህ ልጄ ከኔ  
የበለጠ ብልህ ሆነ!>> በማለት አሰበ። አናንሲ በዚህ በጣም ተናዶ  
ያንን የሸክላ ገንቦ ከዛፉ ላይ ወደ ታች ወረወረው።



መሬትም ላይ ወድቆ ፍርክስክሱ ወጣ። ጥበብም ለማንኛውም ሰው በእኩል ተዳረሰ። በዚህም ምክንያት ነበር ሰዎች እርሻ፣ ሽመና፣ አንጥረኝነትና ሌሎችንም ሰዎች መስራት የሚችሏቸውን ነገሮች ሁሉ የተማሩት።



# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

**አናንሲና ጥበብ**

Skrevet av: Ghanaian folktale

Illustret av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Mezemir Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons

[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).